



eriktology

The Writings

Book of Lamentations

FOREWORD

It should be noted when using this workbook, that we (Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers) are not making a statement that this version is perfect, nor is it a representation of the most accurate real copy of “Ha DBR YHUH” as written on Mt Sinai...
... although it just might indeed be.

The purpose of creating this workbook is simply so that those who are interested in studying the Word of YHUH from the perspective of Paleo Hebrew, have access to what is determined to be “the original words” - in the very ancient font composed by Eric Bissell ... known as “eriktology”.

In this collection of the first 5 Books of the TORAH : Bereshiyt / Genesis, Shemot / Exodus, Wayiqra / Leviticus, Bemidbar / Numbers, and Devariym / Deuteronomy- you can be guaranteed, that despite our great efforts to produce a flawless rendition here, there probably are mistakes. If you find one, please let us know so that it can be remedied for a future version.

Conversion process: As the base version of the script, we have used the online version of the Hebrew Bible: <http://www.ancient-hebrew.org/hebrewbible/0 index.html>

We then compared that to the Stone Edition TANACH for verification and comparison.
<http://www.artscroll.com/Books/9780899062693.html>

If you use a different version, you may find differences in the verse numberings or layout.

This is not a translation.

Space is provided between the lines of words for you, the Scholar, to write your own notes of meaning.

We believe that because the Ancient Paleo Hebrew Letters are “pictures”, simply looking at these letters will have some affect on seeing the words in a way never experienced by most Students of Scripture.

“Work out your own translation in awe and reverence”.

The understanding to be gained by exploring this text, has been found by many to be veritably “hyper-dimensional”... yet that is completely a product of your own effort.

We would like to thank all those who help support the eriktology study and ask that you spread the word. Go ahead and send this around.

This pdf file is free for distribution to anyone anywhere.

There are other writings and videos and graphics being produced by numerous people making use of this format. Have at it. Exalt Ha SHEM. Wake up Ephraim. TESHUVA.

This is just a beginning.

My “copyright” of this material demands that you “Copy it Right” as the Word deserves.

Thank you. c 2018

It occurred to me that when people try to translate the Torah with the eriktology fonts, and if they are not familiar with those fonts they may want to compare the Hebrew version in say the Stone Edition TANAK or some other Hebrew version, and make sure it is accurate. So below we have a chart that shows the English, Hebrew, eriktology fonts comparisons.

English	Hebrew	eriktology
ALEPH	א	a
BEIT	ב	b
GIMEL	ג	g
DALET	ד	d
HEI	ה	h
UAV	ו	v
ZAYIN	ז	z
CxET	כ	j
TET	ט	f
YOD	י	y
KAF	כ	k
FINAL KAF	ך	
LAMED	ל	l
MEM	מ	m
FINAL MEM	ם	
NOON	נ	n
FINAL NOON	ן	
SAMEK	ס	s
AYIN	ע	i
PEI	פ	p
FINAL PEI	ף	

TzADI	ר	x
FINAL TSADE	ר	
QOOF	פ	q
RESH	ר	r
ShIN	ו	c
TAV	ח	t

Lamentations 1

ጠቅላይ ገቢዎችን ለማግኘት ለሚችሉት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች 1

:ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች

ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች 2

:ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች

ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች 3

:ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች

ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች 4

:ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች

ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች ለሚገኙት ሰው ገቢዎች 5

:ግብ-ገንጠር ገጭ ሃሥረጻ ጸገረሃጋ

ሥረገጸሥ ጸገገግ ሃገጻ ጸገገጻ-ረሥ (ገ ስሃገገ-ጸገግ) [ሥ -ጸገ-ስግ] ጸገገሃ 6

:ጋገሃገ ገጠር ስሥ-ጸረግ ሃሥረገሃ ጸገገግ ሃጸገግ-ጸረ

ገገገግ ሃገጻ ገጠጸ ጸገገግግ ረሥ ጸገገግግ ጸገገግ ገገገ ሥረገገግ ጸገገግ 7

:ጸገገግ ረግ ሃገገግ ሥገገገ ጸገገግ ጸገ ገገገግ ስገገገ ገገገ ጸገገግ ገገገግ ጸገገግ ጸገገግ ጸገገግ

ጸገገገገ ጸገገገግ-ረሥ ጸገገገ ጸገገገ ስሥ-ረግ ሥረገገገ ጸገገግ ጸገገግ ጸገገግ 8

:ገገገግ ገጠጸ ጸገገገግ ጸገገገግ ጸገገገግ ጸገገገግ ጸገገገግ ጸገገገግ

ጸገ ሥገገግ ስገገግ ሥገገገ ጸገገግ ጸገገገግ ጸገገገግ ጸገገግ ጸገገግ ጸገገግ ጸገገግ 9

:ገገገግ ገገገገ ገገ ገገገግ-ጸገ ጸገገገ ጸገገግ

ጸገገገግ ሃገጻ ሥገገገ ጸገገገግ ጸገገገግ-ረሥ ረግ ገገ ጸገገግ ጸገገግ 10

:ህረ ረጅም ሃይማኖት-አረ ጸጸገሃቶ ሰላላ

(የ ማህጸን ማህጸን) [ህ ማህጸን ማህጸን] ሃይማኖት ማህጸን ማህጸን ማህጸን ማህጸን-ህረ 11

:ህረገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ

ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ 12

:ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ

ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ 13

:ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ

ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ 14

:ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ

ጸጸገሃቶ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ ህረ ጸጸገሃቶ 15

ጳውሎስ-ሁለት ወይንም ጳውሎስ ወይንም ጳውሎስ ሁለት ጳውሎስ ጳውሎስ

ጳውሎስ ጳውሎስ-ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 16

:ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ

ሁለት ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 17

:ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ

[ጳውሎስ ጳውሎስ] - ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 18

:ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ

ሁለት ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 19

:ጳውሎስ-ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ

ሁለት ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 20

:Xሃሕሕ X199 99ፉ-ጃረሕሕ ሱሃፉሕ 1X19ሕ

1Xፊ9 ሃፊሕሕ 191ፉ-ረሕ ስሪ ሕፉክሕ ክ1ፉ 1ክፉ ጃፉክፉክ 1ሕ ሃፊሕሕ 21

:1ክሃሕሕ ሃ1ጃ1ሃ Xፉ9ፆ-ሕሃ1 Xፉ9ጃ X1ሕፊ ጃXፉ 1ሕ ሃሕሕ

1ፊሕጋ-ረሕ ስፊ ስሪ Xሪሪሃፊ 9ሕፉሕ ሃሕሪ ሪሪሃፊ ሕ1ክጋሪ ሕXፊ9-ረሕ ፉ9X 22

:1ሃፍ 19ሪሃ 1Xፉክፉ Xሃ99-1ሕ

Lamentations 2

X9ፉጋX ሱ9ፉ ሕ1ሕሕሕ ሕ1ሪሕጃ ክሃ1ኩ-X9-Xፉ 1ክፍፉ ሃጋፉ9 91ፊ1 ጃሕ1ፉ 1

:ሃጋፉ ሕሃ19 ሃ1ሪገ9-ሕፍጃ 9ሕፍ-ፉሪሃ ሪፉ9ሕ1

ሃX99ፊ9 ፉ9ጃ 9ፆፊ1 Xሃፉክ-ረሕ Xፉ ሪሕፉ (ፆ ፉሪሃ) [ሕ ፉሪ] 1ክፍፉ ፊ9 2

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ 3

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ 4

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ 5

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ 6

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ

ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚችሉ ገንዘብ ሰጪዎች ለማድረግ 7

:ᐅᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 8

:ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 9

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 10

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 11

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ

910 XY9499 1145 11000X39 411Y 477 314 Y9141 11114 12

:11114 114-14 11111 1111111

1111111 11-11114 31 1111111 X93 11-11114 31 1111111-31 13

:11-11111 11 11111 1111 11111-11 1111-11 X1111

[11 11111] 11111 11111-11 111-111 1111 1111 11 111 111111 14

:111111111 1111 X11111 11 111111 (1 111111)

X9-11 11111 Y11111 Y1111 1111 11111-11 11111 11111 Y1111 15

:11111-111 11111 111 X11111 Y91111 1111 X111 1111111

11 Y11111 Y9111 11-1111111 Y1111 1111111-11 11111 11111 Y11 16

:Y11111 Y11111 Y1111111 11111 111

ቅዳሽ ማህበራዊ-ፈጣሪ ጥራት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ 17

:ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ

ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ 18

:ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ

ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ 19

ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ

:ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ

ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ 20

:ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ

ሕጋዊ ስራዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ስራዎችን ለማግኘት ይህንን ደንብ 21

:Xረሔ ልረ Xዳፀ ማጋጋ ሕሃገ

ጸሃጸ-ጋጋ ሕሃገ ጸጸ ልረሃ ፀገፀ ገፀገ ለፀሃ ሕሃገ ልፀጸ 22

:ሕሕ ገፀጸ ገጸገፀ ገጸገፀ-ፀጸ ለፀጸ ሕሕ

Lamentations 3

:ሂጸፀ ሕጸ ጸጸ ጸጸ ጸጸ ጸጸ 1

:ፀጸ-ልረ ሕጸ ሕሕ ጸጸ ጸጸ 2

:ሕሕ-ሕ ሕጸ ሕጸ ጸጸ ጸጸ 3

:ጸጸ ጸጸ ጸጸ ጸጸ ጸጸ 4

:ጸጸ ጸጸ ጸጸ ጸጸ 5

- 6 :ጤራ ገረግጥ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ
- 7 :ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ
- 8 :ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ
- 9 :ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ
- 10 :ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ
- 11 :ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ
- 12 :ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ
- 13 :ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ
- 14 :ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ ገንጠራ

- :ጃክሪ ክህጻን ማህጸን ገንዘብ 15
- :ገንዘብ ክፍያ ገንዘብ ስራ ገንዘብ 16
- :ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ማህጸን ገንዘብ 17
- :ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 18
- :ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 19
- :ገንዘብ ገንዘብ (ገንዘብ) [ገንዘብ] ገንዘብ ገንዘብ 20
- :ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 21
- :ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 22
- :ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 23
- :ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 24

:ሃይማኖት ወይም ሌላ ማንኛውም ምክንያት ምክንያት ምክንያት 25

:ጥራት ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ምክንያት ምክንያት ምክንያት 26

:ሃይማኖት ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ምክንያት ምክንያት ምክንያት 27

:ሃይማኖት ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ምክንያት ምክንያት ምክንያት 28

:ሃይማኖት ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ምክንያት ምክንያት ምክንያት 29

:ሃይማኖት ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ምክንያት ምክንያት ምክንያት 30

:ሃይማኖት ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ምክንያት ምክንያት ምክንያት 31

(:ሃይማኖት) [ሃይማኖት] ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ምክንያት ምክንያት ምክንያት 32

:ሃይማኖት ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ ምክንያት ምክንያት ምክንያት 33

- 34 :ቶጥል ተግባራዊ ስራ ማረጋገጥ ለደብዳቤ ማረጋገጥ
- 35 :ሁሉም ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ
- 36 :ጥራት ለሰነድ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ
- 37 :ጥራት ለሰነድ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ
- 38 :ጥራት ለሰነድ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ
- 39 :ጥራት ለሰነድ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ
- 40 :ጥራት ለሰነድ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ
- 41 :ጥራት ለሰነድ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ
- 42 :ጥራት ለሰነድ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

:Xሪጌቱ ልሪ Xገገጃ ሃኑጋጎጎጎጎጎጎ ጋጋጎ ጃጎጎጎጎ 43

:ጃሪጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎ 44

:ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ሃኑጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 45

:ሃኑጎጎጎጎጎ-ሪጎ ጎጎጎጎ ሃኑጎጎጎጎ ሃኑጎጎ 46

:ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ሃኑጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 47

:ጎጎጎጎጎጎ-ጎጎ ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎጎጎ 48

:Xሃጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ልሪ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 49

:ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎ-ጎጎጎጎ 50

:ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎጎ 51

:ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 52

:19 ክፍል-ሃፕቲሃ ቺቺቱ ሰሃፍፍ ሃአግታ 53

:1አፍፍፍኅ 1አፍፍኅ 1ሠልፍ-ሬግ ማግባቱ-ሃግታ 54

:Xሃ1አፍአ ሰሃፍፍ ጻሃጻጻ ማግባቱ 1አልፍፍ 55

:1አግሃሠሬ 1አፍሃፍሬ ማፍፍኅ ማሬግ-ሬአ ሃግሃሠ 1ሬሃፍፍ 56

:ልፍፍፍ-ሬአ ሃፍፍኅ ማልፍፍኅ ማሃፍፍ ሃፍፍፍ 57

:ቺቺቱ ሃሬአፍፍ 1ሠገኅ ቺፍፍፍ ቺፍፍ ሃፍፍ ሃፍፍ 58

:1ግግሃ ሃግግሃ 1አአሃግ ሃፍፍፍ ሃፍፍፍፍ 59

:1ሬ ማፍፍፍፍፍ-ሬ ማፍፍፍፍፍ-ሬ ሃፍፍፍፍፍ 60

:1ሬ ማፍፍፍፍፍ-ሬ ሃፍፍፍፍ ማፍፍፍፍ ሃግሃሠ 61

:ጠሃቲፍ-ረግ ቲሪፊ ጠሃቲፍፍሃ ቲጠፆ ቲጸጋግ 62

:ጠጸሃቲፍፍጠ ቲሃጵ ፍፁፍፍፍ ጠጸጠፍፍፍ ጠጸፍግ 63

:ጠፍፍፍፍ ፍግፍፍፍ ፍፍፍፍ ፍፍፍፍ ፍፍፍፍ ፍፍፍፍ 64

:ጠፍፍ ጠጸጸጸ ፍፍ-ጸፍፍ ጠፍፍ ፍፍፍ 65

:ፍፍፍፍ ቲጠግ ጸፍፍፍ ጠፍፍፍፍፍፍ ጋጵፍ ጋፍፍፍ 66

Lamentations 4

ግፍፍ-ቲፍፍ ፍፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍ ጠጸፍፍ ጵፍግፍ ፍፍፍፍ ፍፍፍፍ ጠፍፍፍ ፍፍፍፍ 1

:ጸሃፍፍ-ረግ ግፍፍፍ

ግፍፍ-ቲፍፍፍ ግፍፍፍ ፍፍፍፍ ፍፍፍፍ ጠፍፍፍፍፍፍ ጠፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍ ፍፍፍፍ 2

ግድም ለሥራ ማድረግ

ግድም-አድባይ ለሥራ ማድረግ (የ ሥራ) [ሥራ] -ግድም 3

ግድም (የ ሥራ) [ሥራ] [ሥራ] ለሥራ

ግድም ለሥራ ማድረግ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ 4

ግድም ለሥራ ማድረግ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ 5

ግድም ለሥራ ማድረግ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ 6

ግድም ለሥራ ማድረግ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ 7

ግድም ለሥራ ማድረግ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ 8

ግድም ለሥራ ማድረግ

ግድም ለሥራ ማድረግ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ ሥራ ለሥራ 9

:ገጠጡ-ጸግ ገገግግ ሃጠጠ ጸሃገገጠ ሃገገገ ስገገገገገ ሃጠጠግ ጸሃገገገገገ ገገገገገ ገገገገገ 10

:ገገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ 11

ገገገገ ገገገገ ገገገገገገ (ገ ገገ) [ገ ገገገገ] ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ 12

:ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ

:ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ 13

:ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ 14

ገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ 15

:ገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ

[ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ 16

:ገገገገገገ ገገገገገገገገገ (ገ ገገገገገገገገ)

ገጽ ስምጥራት-ገጽ ስምጥራት ስምጥራት (የ ስምጥራት) [ስም ስምጥራት] 17

:ስምጥራት ስም ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት

:ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት 18

:ስም ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት 19

:ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት 20

ስምጥራት ስምጥራት (የ ስምጥራት) [ስም ስምጥራት] ስምጥራት-ስም ስምጥራት ስምጥራት 21

:ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት

ስምጥራት-ስም ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት 22

:ስምጥራት ስምጥራት ስምጥራት

Lamentations 5

:ሃኅጸጋግዳ-ጸጵ ጻጵግሃ (ዋ ጻጵገግጻ) [ሠ ጵገግጻ] ሃኅሪ ጻጻጻ-ጻሠ ጻሃጻገ ግሠግ 1

:ሠገግሠኅሪ ሃኅገጸግ ሠገግገሪ ጻሠጋጻኅ ሃኅጸሪዳኅ 2

:ጸሃኅሠሪጵሠ ሃኅገጸሠጵ ግጵ (ዋ ኅገጵሃ) [ሠ ኅገጵ] ሃኅገገጻ ሠገግሃጸገ 3

:ሃጵግገ ግገዳሠግ ሃኅገገግ ሃኅገጸሠ ጋቻሠግ ሃኅገሠገግ 4

:ሃኅሪ-ዳኅሃጻ (ዋ ጵሪሃ) [ሠ ጵሪ] ሃኅግገገ ሃኅጋገግገ ሃኅግጵሃሃ ሪግ 5

:ሠዳሪ ግግሠሪ ግሃሠጵ ገገ ሃኅጸኅ ሠገግገግ 6

(ዋ ሃኅዳኅጵሃ) [ሠ ሃኅዳኅጵ] (ዋ ሠኅገጵሃ) [ሠ ሠኅገጵ] ሃጵጵዳ ሃኅገጸግጵ 7

:ሃኅሪግጻ ሠጻገጸኅሃግ

:ሠገገግ ህገጵ ዋግጋ ሃኅግ ሃሪሠሠ ሠገገግግ 8

:ግግግግግግ ግግግ ግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ	9
:ግግግ ግግግግግግ ግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ	10
:ግግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ	11
:ግግግግግግ ግግግ ግግግግግግ ግግግ ግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ	12
:ግግግግግ ግግግ ግግግግግግ ግግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ	13
:ግግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ	14
:ግግግግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግግ ግግግግግ	15
:ግግግግግግግ ግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ	16
:ግግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግግ	17

18 :ሃፍ-ሃህረጅ ማረጋገጫ ማህበራዊ ስራ-ግብር ስራ

19 :ግራም ግብር ማረጋገጫ ማህበራዊ ስራ-ግብር ስራ

20 :ማረጋገጫ ማህበራዊ ስራ-ግብር ስራ

21 :ማረጋገጫ ማህበራዊ ስራ (ግ ግራም) [ግ ግራም] ማረጋገጫ ማህበራዊ ስራ-ግብር ስራ

22 :ግራም-ግብር ማረጋገጫ ማህበራዊ ስራ-ግብር ስራ